

## የትግራይ አንድነት ማህበር በዩኔ

### መግቢያ፡-

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሃገራችን ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ በተፈጠረው አለመረጋጋት ምክንያት ክቡር የሰው ልጅ ህይወት ጠፍቷል፤ ቀላል የማይባል የመንግስትና የግል ባለሀብቶች ንብረት ወድሟል፤ ሰዎች ለዘመናት ከኖሩበት ቀየ ተፈናቅለዋል በአጠቃላይ በህብረተሰባችን ላይ ቀላል የማይባል የስነ-ልቦና መረበሽ አጋጥሟል።

ለዚህ ሁሉ ኪሳራ መድረስ የክልልና የፌዴራል መንግስታት ተጠያቂ መሆናቸው ግልፅ ቢሆንም፤ የህብረተሰቡን ወቅታዊና ተገቢ የልማት፣ የመልካም አስተዳደርና የፍትህ ጥያቄ የተላበሱ አንዳንድ ዘረኛ ግለሰቦች፣ ፅንፈኛ ፖለቲካ ድርጅቶችና ጥቅም አዳኝ አክቲቪስት ነን ባይ ተኩላዎች ግን የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ።

እነዚህ እኩይ ዓላማና ግላዊ ጥቅም ያነገቡ ግለሰቦችና ድርጅቶች ታሪክን እያጣመሙና እየበረዙ የለየለት ነጭ ውሸት በማምረትና ዘረኛ መርዛቸውን በመርጨት አንዱ ዘር ከሌላው ዘር ጋር ደም እንዲቃባ ለዘመናት በአንድነትን በፍቅር በኖረው ህዝብ ላይ እሳት ሊሰዱበት አቅማቸው በፈቀደላቸው ልክ ተንቀሳቅሰዋል በመንቀሳቀስም ላይ ናቸው።

በዚህም ምክንያት በሃገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች በተለይ በአማራ ክልል በባህርዳር እና በጎንደር ከተሞች የትግራይ ተወላጆችን ለአመታት በፍቅርና በአንድነት ከኖሩበት መንደር ህይወታቸውን ለማዳን ወደ ባኢድ አገር ተሰደዋል፤ ተንገላተዋል በርካታ ችግርም ደርሶባቸዋል። በቅርቡ ደግሞ የኦሮሞ ማህበረሰብ ፍቅሩንና አንድነቱን በሚያጠንክርበትና በሚገልፅበት፤ መጪው ጊዜ ብሩህ እንዲሆን ተስፍ በሚሰንቅበትና ባህላዊ መሪዎቹውን በሚመርጥበት አመታዊ የእሬቻ በዓል ላይ ብጥብጥ በማስሰጠት ለበርካታ ወገኖች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት ሆነዋል። እኛ በእንግሊዝ ሀገር የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች በትግራይና በኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ በደረሰው ህልፍትና ጉዳት፣ ኪሳራና እንግልት ጥልቅና ከፍተኛ ሀዘን የተሰማን መሆኑን እየገለፅን፤ ለተገኘ ጤተሰብ፣ ለወዳጅ ዘመድና ለኢትዮጵያ ህዝብ መፅናናትን እንመኛለን። በዚህ ሰይጣናዊ ተግባራቸው ጮሌ የሚረግጡ አንዳንድ የሰው ደም የተጠሙ ሰላም-ጠል ግለሰቦችና ድርጅቶች ይህን እኩይ ምግባራቸው እስካላቆሙ ድረስና ይህን መሰል አደጋ በኢትዮጵያ ምድር በማንኛውም ብሄር ላይ እንዲሁም በየትኛውም የሃገሪቱ ክፍል መደገም እንደሌለበት በመግለፅ፤ እነዚህን ሆድ አደር አክቲቪስት ተብየና ዘረኛ ፖለቲከኞችን ለሀገርና ለህዝብ ሰላም ሲባል በቁርጠኝነት መታገል አማራጭ እንደሌለው በመገንዘብ ይህንንም ለማሳካት በአንድነት መቆም በማስፈለጉ እኛ በዩናይትድ ኪንግደም የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች ይህንን ማህበር አቋቁመናል።

### የማህበሩ ስም፡-

**የትግራይ አንድነት ማህበር በዩኔ** ፤ ከማህበራዊ ጉዳዮች ባሻገር ምንም አይነት ፖለቲካዊም ይሁን ሃይማኖታዊ አጀንዳዎችን የማያስተናግድ ሲሆን ማንኛውም እድሜው አስራ ስምንትና ከዚያ በላይ የሆነው የትግራይ ተወላጅ፣ ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ የማህበሩ አባል መሆን ይችላል።

### የማህበሩ ዓላማ፡-

1-ጥቂት ፅንፈኛ ፖለቲከኞችና ዘረኛ አክቲቪስቶች ባሰማርዋቸው ግለሰቦች አማካኝነት የትግራይ ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው የተንገላቱት ወገኖቻችን ወደ ቀድሞ ይዘታቸው ተመልሰው

ሰው አክባሪ ከሆነው ሰፊው የአማራ ህዝብ ጋር የነበራቸውን የአብሮነት የፍቅርና የሰላም ኑሮአቸው እንዲቀጥሉ እየተደረገ ያለውን ጥረት በቅርብ መከታተል እንደ አስፈላጊነቱም ድጋፍ ማድረግ።

2-በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተለይ በትግራይ የሚከናወኑ የሰላም፣የልማትና የመልካም አስተዳደር ስኬታማ ውጤቶችን በመደገፍና በማድነቅ፤በአንፃሩ በሀገሪቱ ጎልተው የሚታዩና በህብረተሰቡ የሚነሱ የመልካም አስተዳደር፣የፍትህና የሙስና ጥያቄዎችን በተገቢው መንገድ ለሚመለከታቸው መንግስታዊ አካላት ማቅረብ፤እንዲታረሙ በሰለጠነና በሰላማዊ አግባብ መታገልና ሂደቱን መከታተል።

3-በተለያዩ የውጭ ሀገራት በቅንጡ ኑሮ ተደላድለውና ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መሸገው ዘር ተኮር ጥላቻ በማቀርሸት የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘትና ኪሳቸውን ለማደለብ ቀን ተሌሊት ላይ ታች የሚውተረተሩ ህሊና ቢስ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከነ ጋሻ ጃግሬዎቻቸው መታገል።

4-በውጭ ሀገር የሚኖረው ኢትዮጵያዊና ትውልድ ኢትዮጵያዊ፤እነኛ ማንነትና ስነ-ምግባር በማይገታው ልጋም አልባ አንደበታቸው በሚነዙት የበሬ ወለደ አልቧልታና ውሽንፍር ሳይታለልና ሳይደናገጥ ትክክለኛና ወቅታዊ መረጃ እንዲኖረው ጥረት ማድረግና በሀገሩ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ላይ አስተዋፅኦ እንዲያበረክት ግንዛቤ መፍጠር።

5-የሀገራችን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች አንድነት ለዘመናት የቆየና ስር የሰደደ መሆኑን እንዲሁም የመቻቻል፣የመፈቃቀር፣የአንድነትና የአብሮነት ማሳያና ተምሳሌት መሆኑን ፤ተዝቀው ከማያልቁት ባህሎቻችን ታሪኮቻችንና ትውፊቶቻችን እየቆነጠሩ በማስተዋወቅ እንደ “ህልመኞቹ” አስተሳሰብና ፍላጎት በአንዲት ጀምበር ሆይ ሆይታና እፍኝ በማይሞሉ አጉራዘለሎች የማይፈረስ መሆኑን ለነሱም ጭምር አስረግጦ ማስረዳት የሚሉና ሌሎች ናቸው።

በማጠቃለያ እንኳን ለዘመናት በድህነት፣በድርቅና በእርስ በርስ ጦርነት ቁልቁል ስትንደረደር የነበረች ሀገር ይቅርና አደጉ ተመነደጉ በሚባሉ ሀገራት እንኳ ዕለት ተለት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያጋጥማሉ።።እናም እነሱ ጋር ችግር የሚፈታው በብጥብጥና በትርምስ ሳይሆን በሰከነና በሰለጠነ መንገድ ነው።እንዲህም የሚሆንበት አንዱ ምክንያት ከግል ባሻገር ሃገሩንና ህዝቡን ከልብ የሚወድ፤በማንም ግፊት የማይነዳና የሚጠይቀውን የሚያውቅ ስልጡን ዜጋ በመኖሩና በሌላ በኩል ደግሞ የህዝብ ጥያቄዎችን በአግባቡ አዳምጦ በግዜው የሚመልስ፤ስልጣኑን ሊያገለግልበት እንጂ ሊገለገልበት እንዳልሆነ የሚገነዘብ መንግስትና የመንግስት መዋቅር በመኖሩ ነው።ይህን የመሰለ ሀገርና ህብረተሰብ የሚፈጠረው ደግሞ ከምንም በፊት ሰላም፣ መረጋጋት፣አንድነትና ህብረት ሲኖር ነውና ለሰላማችን ዋጋ እንስጥ።

**ሠላም ለኢትዮጵያ!!!**